



USAID | ETHIOPIA

FROM THE AMERICAN PEOPLE

አፍሪካዊ ትብብር ለተሻሻለ የምግብ ማቀነባበር የፕሮጀክት ማብሰሪያ

የመክፈቻ ንግግር

የሚሸን ምክትል ዳይሬክተር ጄሰን ፍሬዘር

ሚያዝያ 10 ቀን 2005

ሚኒስትር ደኤታ ታደሰ ኃይሌ፤

ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፤

ክቡራትና ክቡራን፤

እንኳን ወደ አፍሪካዊ ትብብር ለተሻሻለ የምግብ ማቀነባበር ፕሮጀክት (ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ) ማብሰሪያ ዝግጅት በደህና መጣችሁ ስል ታላቅ ደስታ ይሰማኛል።

ቀጥሎ እንደምትረዱት፤ የፕሮጀክቱ ዓላማ የኢትዮጵያን የምግብ ማቀነባበር ዘርፍ ጥራትና ተወዳዳሪነት ማሳደግ እና በተመጣጣኝ ዋጋ የሚገኙ ስንዴን ማዕከል ያደረጉ አልሚ ምግቦችን አቅርቦት ማስፋት ነው።

ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ የአሜሪካ መንግስት በፊድ ዘ ፊውቸር መርሃግብሩ በኩል በመደበው 250 ሚሊዮን ዶላር በ ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ኢትዮጵያ የሚደገፍ ፕሮጀክት ነው። የፊድ ዘ ፊውቸር መንገድ ግቦችም የኢትዮጵያን የግብርና ምርታማነት እና የእናቶችና ሕጻናትን የአመጋገብ ደረጃ ማሻሻል ናቸው።

ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ኢትዮጵያ ከሚያከናውናቸው የፊድ ዘ ፊውቸር መርሃ ግብሮች በሁለት ምክንያቶች የተለየ ነው፡-

አንደኛ የመንግስት የግብርና ዕድገት መርሃ ግብር አካል ከሆነውና ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ በብሔራዊ የስነ-ምግብ መርሃ ግብር ስር ለአልሚ ምግቦች ድጋፍ ከሚያደርግለት የስንዴ እሴት ሰንሰለት ልማት ጋር ይገናኛል። በዚህም የተነሳ አነስተኛ ይዘታ ያላቸው ኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች ከስንዴ ሽያጭ የተሻለ ገቢ ማግኘት እንዲችሉ እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ሕጻናት ጥራት ያለው አልሚ ምግብ ማግኘት እንዲችሉ እገዛ ያደርጋል። ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ የግብርና፤ የስነ ምግብ እና የኢንዱስትሪ ልማት ትስስር ነው።

ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ በተጨማሪም ለመንግስት ብሔራዊ የስነ-ምግብ መርሃ ግብር ድጋፍ ከሚያደርጉ የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ግንባር ቀደም የሰብል እና የስነ ምግብ ፕሮጀክቶች፣ ከግብርና ንግድ እና ገበያ ልማት ፕሮጀክት እንዲሁም ከኤንጂነሪንግ ፕሮጀክት ጋር በቅርበት ይሰራል።

ሁለተኛ፣ ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ በግል እና በመንግስት ሴክተሮች መካከል አጋርነት በመፍጠር፣ ኢትዮጵያ በግሉ ሴክተር ያላትን የቴክኒክ እውቀትና ኃብት ከዩ ኤስ ኤ አይ ዲ እና ከቴክኖሎጂ በሚገኝ የልማት እውቀት እንድታዳብር ዕድል ይፈጥራል። ለኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ ድጋፍ የሚያደርገው ፓርትነርስ ኢን ፉድ ሶሎሽንስ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ሲሆን፣ ከጄነራል ሚሊስ፣ ካርጊል፣ ሮያል ዲ ኤስ ኤም እና ባለር የተውጣጡ በጎ ፈቃደኛ ሰራተኞችን የቴክኒክ እና የንግድ ዕውቀት በአፍሪካ ለሚገኙ የምግብ አቀናባባሪዎች ያጋራል። ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ በኬንያ፣ ሣምቢያ፣ ታንዛኒያ እና ማላዊ እየሰራ ሲሆን እስከ አሁንም በ500 የዓለም ምርጥ የኢንዱስትሪ ኤክስፐርቶች እና የምግብ ሳይንስ ኢንጂነሮች አማካኝነት የ40,000 ሰዓታት የቴክኒክ ድጋፍ ሰጥቷል።

በዛሬው ዕለት ኢትዮጵያ ከዚህ ልዩ የመንግስትና የግል ሴክተር አጋርነት 5ኛዋ ተጠቃሚ አገር ሆናለች።

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ በግብርና ማቀናበር ዘርፍ ያስቀመጠው ግብ እ.ኤ.አ. እስከ 2015 ድረስ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ በ800 ፕሮሰንት መጨመር ነው። የእህል ይዘትን ከማበልጸግና የምርት መጠንና ተወዳዳሪነትን ከማሻሻል አንጻር ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ ለዚህ የተለጠጠ የኢንዱስትሪ ትራንስፎርሜሽን ብሎም የኢትዮጵያውያንን የአመጋገብ ደረጃ ለማሻሻል አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ እምነታችን ነው።

በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ በአገሪቱ ከሚገኙ ዩንቨርሲቲዎች እና የምርምር ማዕከላት ጋር በመተባበር 20 ለሚሆኑ መካካለኛና ከፍተኛ ወፍጮ ቤቶች እና የስንዴ ማቀናበሪያዎች ልዩ የቴክኒክ ድጋፍ ያደርጋል። የንግድ ስራ ልማት አገልግሎት ሰጪዎችም የቴክኒክ ስልጠና በመቅረጽ እንዲያሰለጥኑ እገዛ ያደርጋል። ስልጠናው የንግድ እና የጥራት ስራ አመራር፣ የእህል ይዘትን ማበልጸግ እንዲሁም የጋገራና የመፍጫ ቴክኖሎጂዎችን ያካትታል።

ከዚህ በተጨማሪ የእህል ይዘትን ማበልጸግ ከዓለም ከፍተኛ የዕድገት ውሱንነት ከሚታይባቸው አገራት አንዷ በሆነችው ኢትዮጵያ፣ የከፋ የህብረተሰብ ጤና ችግር የሆነውን የአነስተኛ አልሚንጥረ ምግቦች እጥረትን ለመዋጋት መልካም አጋጣሚ ይፈጥራል።

ዛሬ በዚህ የማብሰሪያ በዓል ላይ የተነሳውን አጀንዳ እና የታደሙ ተሳታፊዎችን ስብጥር ስንመለከት አቅም ያለው የዓለም አቀፍ እና አገር በቀል ባለሙያዎች፣ ስራ ፈጣሪዎች የጥናትና ምርምር ባለሙያዎች ስብስብ እናገኛለን። ሁላችሁም ከዚህ ልዩ ስብስብ ተሳተፊዎች ጋር ሃሳቦችን እንድትለዋወጡ እና በአዲሱ ፕሮጀክት አማካኝነት ዘርፉን ሊያሳድጉ የሚችሉ ስትራቴጂዎችን እንድትቀርጹ ላበረታታችሁ እወዳለሁ።

ለተሳተፏችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ኤ ኤ አይ ኤፍ ፒ እና ኢንዱስትሪውን የሚደግፉ አዳዲስ ሀሳቦችን፣ ዘዴዎችን እና ውጤቶችን እንደማይ ተስፋ አደርጋለሁ።